

እንግዶች እንኳን ደሀና መጣችሁ!

የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያዎች

1. በተለያዩ ምክኒያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና ለመጎብኘት ሽማግሌዎች እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስልሆን የምናውቀውና መጎብኘት አለበት የምትሉትን ስም ለወንድም ጌቱ እንድትሰጡ እናሳስባለን።

2. በቤተክርስቲያናችን በለዩ ልዩ አገልግሎት ውስጥ ያላችሁ አገልጋዮች በሙሉ ቀጥሎ በተገለጹት ቀናት ከእሁድ አምልኮ ፕሮግራም በኋላ ከሽማግሌዎች ጋር ስብሰባ ስለሚኖረን በጊዜ ሰሌዳችሁ መሰረት እንድትገኙ በጌታ ፍቅር እናሳስባለን።

- ⇒ ሜይ27/218 ዲያቆናት
- ⇒ ጁን3/2018 ህንጻ ኮሚቴ
- ⇒ ጁን10 /2018 ወንጌል ስርጭት
- ⇒ ጁን17 /2018 ኋይር በሙሉ
- ⇒ ጁን24/2018 ከጸሎት አገልጋዮች
- ⇒ ጁላይ1 /2018 የቤት ለቤት ህብረት መሪዎች
- ⇒ ጁላይ8/2018 የልጆች አገልግሎት
- ⇒ ጁላይ15/2018 ኮሚኒኬሽን ሚዲያ
- ⇒ ጁላይ22/218 የእህቶች አገልግሎት
- ⇒ ጁን29/2018 ርህራዬ አገልግሎት



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ የእርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
 - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
 - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
 - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎብኙ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት:-
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
 773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)
 773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)
 773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)
 773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)

መደበኛ ፕሮግራሞች


እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካጎ የምስራች
 ወንጌላዊት
 ቤተ
 ክርስቲያን



Chicago
 Yemsrach
 Evangelical
 Church

“እነሆ፣ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



“መንፈስ ድካማችንን ያግዛል።”
 (ሮሜ. 8:26)

Chicago Yemsrach Evangelical Church
 4455 N. Seeley Avenue
 Chicago, IL 60625

መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

June 10, 2018

ሰኔ 3፣ 2018 ዓ.ም.

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት መሪ.....	ወንድም ሲሳይ መሸሻ
አምልኮ.....	የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
ፕሮግራም መሪ	ወንድም ሲሳይ መሸሻ
ቃል	ወንድም ሰለሞን ኃይሌ ዳምጠው (ከሻምበርግ መካኒየሱስ ቤ/ክ)
ማጠቃለያ	ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“ነገር ግን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሣው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር፣ ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሣው እርሱ በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ፣ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ሕይወትን ይሰጠዋል።” (ሮሜ 8:11)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንሺቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሐሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640
ወ/ም ሰለሞን ወመኅ	ቅዳሜ	549 Sheridan Rd., Apt. 3, Evanston, IL 60202

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ግርማ ካሳ

በእምነት መቅረብ

“ያለ እምነትም ደስ ማሰኘት አይቻልም፤ ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋልና።” (ዕብ. 11: 6)

አባታችን ሄኖክ በትውልዱ መካከል ለየት ያለ ሰው እንደነበረ መጽሐፍ ያስተምረናል። የትውልዶችን የዘር ሃረግ የያዘውን ዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስትን ስናነብ የብዙ አባቶች ህይወት የተዘገበው “እገሌ ይህን ያህል አመት ኖረ፣ ወንድኖችና ሴቶች ልጆችን ወለደ፣ ሞተም” እየተባለ ነው። ነገር ግን ሄኖክ ላይ ስንደርስ አተራረኩ ለየት ይላል። ስለ ሄኖክ ሲናገር “ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ...ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ አልተገኘም፤ እግዚአብሔር ወስዶታልና” በማለት በትውልዶች መካከል ለየት ያለውን የሄኖክን ሕይወት መጽሐፍ ይተርክልናል። (ዘፍ. 5:21-24) የዕብራይያን ጸሐፊ ደግሞ ሄኖክ እካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገው እንዴት እንደሆነ በመንፈስ ቅዱስ ብረሃን ያስረዳናል። (ዕብ. 11: 5-6)

ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገው በእምነት በመመላለስ ነበር። በእምነቱ እግዚአብሔርን ደስ አሰኝቷል። ከዚህም የተነሳ በምነት የሚገኝ ሕይወት ምሳሌ ሆኖ ሞትን አልቀመሰም። በዘመኑ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ፍጻሜያቸው ሞት ነበር። ሄኖክ ግን “ሞትን እንዳይይ በእምነት ተወስደ።” ሄኖክ በዘመኑ ሞትን ሳይቀምስ የተወሰደው በእግዚአብሔር ላይ ከነበረው እምነት የተነሳ ነው። ወገኖቹ፡- ዛሬም በክርስቶስ በማመን ከሞት ወደ ሕይወት በተሸጋገርን በኛ ላይ ሞት ስልጣን የለውም። የሄኖክ እምነት በሕወቱ ላይ ለውጥ ያመጣ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርም ደስ የተሰኘበት እምነት ነበር። መቼም መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናጠና ከምንረዳው ቁም ነገር አንዱና ዋናው እግዚአብሔር እርሱን አምነው በሚመላለሱ ሰዎች እንዴት ደስ እንደሚሰኝ ነው። ለዚህ ዋቤ ይሆነን ዘንድ በእብራይያን ምዕራፍ 11 የተዘረዘሩትን የእምነት አርበኞች ማስታወሱ በቂ ነው። ጌታ ኢየሱስም በምድር ሲመላለስ አስደንቀውት ከነበሩት ነገሮች አንዱና ዋናው ባልጠበቀው ስፍራ በሰዎች ያገኘው እምነት ወይንም ሊያምኑ በተገባቸው ሰዎች ያጣው እምነት ነበር። ለመሆኑ ከአባታችን ሄኖክ እምነት የምንማረው ምንድን ነው?

የሄኖክ እምነት መሰረታዊ አስተምሮ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሁሉ እግዚአብሔር እንዳለ ያምን ዘንድ እንደሚያስፈልገውና እግዚአብሔርም በእምነት ለሚፈልጉት ዋጋ እንዲሰጥ ማመን ናቸው። ይህ አይንቱ እምነት የእግዚአብሔርን ሕልውና የመቀበል ጉዳይ ብቻ አይደለም። ብዙ ሰዎች (ስይጣንም ጭምር) እግዚአብሔር እንዳለ ግንዛቤ ወይንም እውቀት አላቸው። ነገር ግን ያ እውቀት ሕይወታቸውን (ልባቸውን) የሚገራ እውቀት ሳይሆን የአእምሮ እውቀት ብቻ ነው። ከሄኖክ የምንማረው እምነት ግን ከዚህ የሚያልፍ ነው። ሄኖክ እግዚአብሔር እንዳለ ሲያምን እግዚአብሔርን በሚፈልገው ጉዳይ እንዳለ ነው የሚያምነው። በጤናው ላይ እግዚአብሔርን ሲያምን እግዚአብሔር ፋሞሽ አምላክ እንደሆነና እንደሚፈሰው ነው የሚያምነው። በፋይናንሱ ላይ እግዚአብሔርን ሲያምን እግዚአብሔር የሚባርክ አምላክ እንደሆነና ሊባርክው እንደሚችል ነው የሚያምነው። በጥበቃው ላይ እግዚአብሔርን ሲያምን እግዚአብሔር እንደሚጠብቀውና ከአውሬና ከክፉ ወጥመድ ሁሉ እንደሚታደገው ነው የሚያምነው። እንግዲህ ሄኖክ ያመነው የእግዚአብሔርን ሕልውና፣ አዳኝነት፣ ፈሞሽነት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር እርሱን በፈለገበት በዚያ ማንነቱ እንደሚገለጥለትና ዋጋም እንደሚሰጠው ጭምር ነው።

ወገኖቹ፡- ክርስትና የእምነት ጉዞ ነው። ወደ እግዚአብሔር የምንቀርበውና እግዚአብሔርን ደስ የምናሰኘው በእምነት ብቻ ነው። ዛሬ በማናቸውም በፊታችን ባለ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔርን እየፈለንግ እርሱን በፈለግንበት አቅጣጫ ሁሉ ላይ ዋጋ እንደሚሰጠን በማመን እንመላለስ። አሜን!